

የመስጊድ ደህንነት መመሪያዎች

የርቀት አገልግሎቶች የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ ከሁሉም የተሻለ ድህንነቱ የተጠበቀ መንገድ ነው።

በአካል የሆኑ አገልግሎቶችን የሚያዘጋጁ ከሆነ፡


- ከቤት ውጪ ከወስጥ የተሻለ ደህንነት አለው
- አጭር አገልግሎቶች ከረጅም አገልግሎቶች የተሻለ ደህንነት አላቸው
- የሰው ቁጥር ሲያንስ ደህንነቱ የተሻለ ነው
- ቤት ውስጥ የአየር ዝውውርን ያሻሽሉ *
- ኮቪድ-19 ያለበት ሰው እንደሞኖር ያስቡ



የፊት ጭምብል ይልበሱ (ኢማም ጭምር d, +5 ዓመት ዕድሜ)



ዉድሁ ከቤት ያርጉ



ማህበራዊ ርቀትን ይጠብቁ*



ህመም ከተሰማዎት ቤት ይቆዩ



ከ10 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ቤት መቆየት አለባቸው



በእጅ ከመጨበጥ ይቆጠቡ




የሰው ስብስብ ከበዛበት ይቆጠቡ



አረጋውያን 60+ ቤት መስገድ አለባቸው



አቅርቦቶችን እና ንባቦች ከመጋራት ይቆጠቡ። (የራስዎን ንባብ ያምጡ፤ ከንፈርዎን ከመንካት ይቆጠቡ።)



የራስዎን የመስገጃ ንጣፍ ይዘው ይምጡ፤ እና 6 ጫማ ወይም 2 ሜ ርቀት ከሁሉም አቅጣጫ ይጠብቁ



ከሳላት በኋላ ወዲያው መስጊድ ለቀው ይዉጡ።

ለበለጠ: kingcounty.gov/covid/faith